

**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ አንድነት
የምዕራብ ካናዳ ኮሚቴ
የዓመታዊ ጉባኤ አቋም መግለጫ**

የፓርቲው የምዕራብ ካናዳ ኮሚቴ ዓመታዊ ጉባኤውን ታህሳስ 26 እስከ ታህሳስ 28 2009 ባሉት ሶስት ቀናት ውስጥ በተሳካ ሁኔታ አካሂዷል፤ በጉባኤውም ወቅት ላለፉት በርካታ ዓመታት በፓርቲያችን ና አባሎቹ የተደረጉትን ተጋድሎዎችና መስዋዕትነቶች ዘክሮ የወደፊቱ ዘመን ሕዝባችን እና አገራችን ነፃነታቸው የሚረጋገጥበት ይህን ዘንድ ለሚደረገው ሕዝባዊ ትግል ቃል ኪዳናችንን አድሰን ለበለጠ መስዋዕትነት ዝግጁነታችንን ደግመን ያረጋገጥንበት ነበር።

የ ኢህአፓ ትግል ሁልጊዜም ለሕዝባችን መብት መከበር በመሆኑ የሕዝባችን ሁለንተናዊ መብቶችና ክብሮች እስካልተረጋገጡ ድረስ ትግላችን የሚቀጥል በመሆኑ ባገራችን በ አራቱም ማዕዘናት የሚደረገውን ትግል በንቃት እንከታተላለን እንደግፋለን፤ ስለሆነም ፓርቲያችን ዛሬ ያለው ሕዝባዊ ትግል ላለፉት 50 ዓመታት ያደረጋቸው ትግሎች አካል አድርጎ ስለሚያምን የወቅቱን የ ኢትዮጵያ ሕዝብ ትግል እና ሕዝባችን እየከፈለው ያለውን ክቡር መስዋዕትነት እያደነቀ የዚህን ትግል የሚያፋጥን እና ሕዝባዊ መስዋዕትነቱን የሚታደግ የትግል ስልት መፍጠር ጊዜ የማይሰጠው ጉዳይ መሆኑን አምናለን፤ በ አንድነት እጅ ለ እጅ ተያይዞ የሚጓዝ አታጋይ ግምባር እንዲፈጠር ለሁሉም የሕዝብ ወገኖች ጥሪ ያደርጋል፤ የታጋዩ ሕዝባችን ቀን ተቀን ስቃይ እና ስቆቃ አሳሳቢ ደረጃ ላይ በመድረሱ ይህንን ለ ዓለም መንግስታትና ሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ለማሰማት የተቀናጀ ግብረ ሀይል ተመስርቶ አንድ ወጥ እና ቀጣይነት ያለው ስራ እንዲሰራ ሁሉም አካሎች ተቀራርበው እንዲገገሩ ፓርቲያችን ጥሪ ያቀርባል።

ባለፉት በርካታ ወራት እየተደረጉ ያሉትን ትንቅንቆች ጮሎዎች ወደማይሆን አቅጣጫ ሊዘውሩት ሲሞክሩ ማየታችን በጣም አሳዝኖናል ይህም የ አገራችንን ሳይገድሉ ጎፊሬ.. የሚባለውን አባባል ከማስታወሱም ባሻገር የሕዝቡን ድምፅ ለማፈን ከሚደረግ ተራ ማጭበርበር ላይተን አንመለከተውም፤ በ አሁኑ ሰዐት ሕዝባችን ልጆቹን ያለምንም ገደብ እየጠቀ በደልና ግፍ የሚፈፀመው ሽፍታ ስርዐት ይወገድለት ዘንድ ለሚያደርገው ትግል አጋርና ደጋፊ እንጅ አንዲት የደም ጡብታ ይሁን ሌላ አስተዋፅዖ ሳያደርጉ ትግሉን እኛ ነን የምንመራው እያሉ መገናኛ ብዙሀንን የሚያጣብቡ አስመሳዮችን አይደለም።

በዚህ ሃላፊነት በጎደለው ተግባር ላይ ተሰማርተው ያሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከ እንደዚህ ዓይነት ተግባራቶቻቸው እንዲታቀቡ እና ለህዝቡ መስዋዕትነት ክብር ያሳዩ ዘንድ አጥብቀን እናሳስባለን፤ ባገኙት መድረክ ሁሉ የትግሉን መልክ ለማንሸገፍ የሚረገጡ እኩይ ሀይሎች የስርአቱ አገልጋዮች አለዚያም የስልጣን ጥመኞች ብቻ መሆናቸውን እናምናለን፤ ሕዝባዊ ትግሉ የሚጠይቀው ድጋፍና እርዳታ ብዙ ቢሆንም ሕዝባዊ ትግሉ ብሔራዊ ድርጅትና ቅንጅት እንዲኖረው ማድረግ እንዲቻል ማንኛውም ዜጋ የሞራልና የሀሳብ ድጋፍ እንዲያደርግ እንጠይቃለን።

በሰላማዊ ሰልፎች ላይ ለተጎዱ ወገኖች ሕክምና ለሚችሉ ቤተሰቦች የገንዘብ እርዳታና ከ አገዛዙ የፀጥታ ሀይሎች ከትትል ራሳቸውን ለማዳን ባንዳንድ ቦታዎች ተሸሽገው ላሉ ወጣቶች መጠለያና የምግብ ዕርዳታ ሊያሰባሰቡ የሚያስችል ተቋም ተመስርቶ ለሕዝባዊ ተጋድሎው ትርጉም ያለው ድጋፍ እንዲደረግ ለሁሉም ወገኖች ጥሪ ያቀርባል። በ አሁኑ ወቅት በተበታተነ መልክ እየታገሉ ያሉ ወጣቶችን አስተባብሮ በ አንድነት ቢቆሙ ከሚያስገኘው ስትራቴጅካዊ ጥቅም በላይ፤ በነጠላ የሚደርስባቸውን በደል በጋራ ለመቋቋም ያስችላቸዋልና አስፈላጊውን ፖለቲካዊ ስራ በመሰራት አገር አቀፋዊ የወጣቶች ድርጅት እንዲመሰረት ለሁሉም ዜጎች ጥሪ እናቀርባለን።

በስልጣን ላይ ያለው ሽፍታ ቡድን ሕዝቡን ለመጨቆን እና መብቱንም ለመንጠቅ የሚጠቀምበትን የ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባስቸኳይ እንዲያነሳ፤ ያለምንም ወንጀል እያደነ የሚያስራቸውን ዜጎች እና በ እስርቤት የወረወራቸውን የፖለቲካ ታጋቾች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በነፃ እንዲለቅ እንጠይቃለን፤ የብዙሀን መገናኛዎችን ከቁጥጥር ነፃ እንዲለቅ፤ ጋዜጠኞችን ማፈን እና መወንጀል እንዲያቆም፤

የፖለቲካ ፓርቲዎችን የመኖር መብት እንዲያረጋግጥ ፤ የነፃ ምርጫ ቦርድ እንዲቋቋም፤ ፍርድ ቤቶች ነፃነታቸው እንዲከበር ያለምንም ጥያቄ የሰብአዊ መብት ገፋፊዎችና ሰውን በመግደል የተሳተፉ ባለስልጣኖች እና የፀጥታ ሀይሎች ለፍርድ እንዲቀርቡ ፤ እስከ አሁን ሰዎች ድረስ ለተፈፀሙት ግድያዎች እና የመብት ጥሰቶች በ ገለልተኛ አጣሪዎች እንዲመረምሩ እንዲደረግ ፤ ስርአቱ አገሪቱን መምራት ብቃት የሌለው በመሆኑ አገሪቱን ወደ ሽግግር ለመውሰድ ሁሉን አቀፍ ጉባኤ እንዲጠራ በስልጣን ላይ ያለው ሀይል እንዲተባበር ጥሪ እናቀርባለን ።
በመጨረሻም ይህንን ስርዓት በስልጣን ለማሰንበት በመሳሪያነት እያገለገለ ያለው የፀጥታ ፤ የሀገር መከላከያና የሲቪል ማህበረሰብ በመስመጥ ላይ ካለው መርከብ እራሳቸውን የሚያድኑበት ጊዜው አሁን መሆኑን አውቀው ሕዝባዊ ትግሉን እንዲቀላቀሉ እንጠይቃለን ።

የ ኢትዮጵያን ሕዝብ አንድነት የማይሹ የጭቆና አራማጆች ብቻ ናቸው!!!
የሕዝብን ትግል ማቆም አይቻልም !!!!